



23 MARCH 2014 ተጻፈ በ ቃለየሱስ በቀለ

የግብፅ ኩባንያ በኢትዮጵያ ትልቁን የወርቅ ክምችት አገኘ

አስኮም ማይንኒንግ የተባለው የግብፅ ኩባንያ በኢትዮጵያ ታሪክ እስከሣሬ ከተገኘው የላቀ የወርቅ ክምችት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አገኘ።

የተገኘው የፅንሰ ወርቅ ክምችት በኢትዮጵያ የወርቅ ፍለጋ ታሪክ ከተገኙ የወርቅ ክምችቶች በሙሉ ይበልጣል ተብሏል።

በቅርቡ ከተደረሰባቸው የወርቅ ክምችቶች መካከል በቱሉ ካፒ ወለጋ ኒዮታ ሚኒራልስ የተሰኘ የእንግሊዝ ኩባንያ፣ በመተከል ሳካሮ በሚድሮክ ጎልድ በኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች በናሽናል ማይንኒንግ በአፋርና በትግራይ ክልሎች ስትራቴጅስ በተባለው የእንግሊዙ ኩባንያ፣ በትግራይ ክልል በኢዛና ማይንኒንግ የተገኙት ተጠቃሾች ናቸው። የግብፅ ኩባንያ አስኮም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያገኘው የወርቅ ክምችት በእነዚህ ኩባንያዎች ከተገኙት ክምችቶች ሁሉ እንደሚበልጥ ተገልጿል።

የማዕድን ሚኒስትሩ አቶ ቶሎሳ ሻጊ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ አስኮም ያገኘው የወርቅ ክምችት እስከሣሬ ከተገኙ ክምችቶች ሁሉ የላቀ ነው። የኩባንያው ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ለማዕድን ሚኒስቴር ኃላፊዎች ስላገኙት ግኝት ከሁለት ሳምንት በፊት ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን፣ ኩባንያው ባካሄደው የወርቅ ፍለጋ ሥራና ባገኘው ውጤት

የሚኒስቴሩ ኃላፊዎች መደሰታቸውን አቶ ቶሎሳ ገልጸዋል። «አስከዳሪ ስናወራ የነበረው ስለ 30 እና 40 ቶን የወርቅ ግኝት ነበር። አስከም ያገኘው ከዚያ በእጅጉ የሚበልጥ ነው።» ያሉት ሚኒስትሩ፣ የግብፁ ያገኘው የወርቅ ክምችት መጠን በትክክል ምን ያህል እንደሆነ በአኃዝ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። የአስከም ኃላፊዎች ከሁለት ሳምንት በኋላ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።

አስከም ማይኒንግ በቀጣይነት የአዋቂነት ጥናት የሚያካሂድ መሆኑን፣ የአዋቂነት ጥናቱን ከሠራ በኋላ ሚኒስቴሩ ከፍተኛ ደረጃ የወርቅ ማምረት ፈቃድ እንደሚሰጠው አቶ ቶሎሳ ተናግረዋል። ኩባንያው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ማምረት እንደሚጀምር ታውቋል።

በሚድሮክ ኢትዮጵያ ሥር ከሚተዳደሩት በርካታ ኩባንያዎች አንዱ የሆነው ናሽናል ማይኒንግ ኩባንያ በኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች ባገኛቸው የወርቅ ክምችቶች ያካሄደውን የአዋቂነት ጥናት ለሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በቅርቡ እንደሚያቀርብ ለማወቅ ተችሏል። ኩባንያውና ሚኒስቴሩ የጥናቱን ውጤቶች በቅርቡ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ኒዮታ ሚኒራልስ በቱሉ ካፒ ባገኘው የወርቅ ክምችት ላይ የአዋቂነት ጥናት አካሂዷል። ጥናቱ ከተሠራ በኋላ የወርቅ ዋጋ በማሸቆልቆል እንደገና ጥናቱን ለመከለስ ተገዷል። በዚህም ምክንያት ኩባንያው በአሁኑ ወቅት የተሻሻለ ጥናቱን በመሥራት ላይ እንደሚገኝ አቶ ቶሎሳ ገልጸዋል።

ኢትዮጵያ ከማዕድናት ኤክስፖርት በዓመት ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ የምታገኝ ሲሆን፣ 90 በመቶ የሚሆነውን የውጭ ምንዛሪ የሚያመጣው ወርቅ ነው። ወርቅ በአሁኑ ወቅት ከቡና ቀጥሎ ትልቁ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ ምርት ሆኗል። በየጊዜው ተጨማሪ የወርቅ ክምችቶች መገኘታቸውን የጠቆሙት ጂኦሎጂስቶች፣ ወርቅ የኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋ እንደሚሆን ጠቁመዋል።